

የታካሚ መረጃ :- ኤቩሼልድ (EVUSHELD)

ኤቩሼልድ (EVUSHELD) በተወሰኑ ዕድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ በሆኑ ግለሰቦች ላይ የ COVID-19 አገልግሎት ለመከላከል ይጠቅማል።

የኤቩሼልድ (EVUSHELD) አቅርቦት የተወሰነ/የተገደበ አይደለም። ለኤቩሼልድ (EVUSHELD) የሃኪም ትዕዛዝ ወይም ማዘዣያስፈልጋል።



ኤቩሼልድ (EVUSHELD) (ቲክሳጌቪሚብ (tixagevimab) ከሲልጋቪሚብ (cilgavimab) ጋር እንደ ላይ የታሸገበት) ምንድን ነው?

ኤቩሼልድ (EVUSHELD) ለአዋቂዎችና ለጎረምሶች COVID-19 ግለሰብ ጥቅም ላይ የሚውል አዲስ መድኃኒት ሲሆን እነዚህም ግለሰቦች፡-

- ▶ ዕድሜያቸው 12 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑና ቢያንስ 88 ፖውንድ [40 ኪ.ግ.] የሚመዝኑ
- ▶ በአሁኑ ጊዜ በ SARS-CoV-2 ያልተያዙ እና በቅርብ ጊዜ የሆነ የታወቀ በ SARS-CoV-2 ከተያዙ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ያልነበራቸው
- ▶ በህክምና ሁኔታ ምክንያት ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ የተዳከመ የበሽታ መቋቋም አቅም ያላቸው፣ የበሽታ መከላከል አቅም መድኃኒቶችን ወይም ህክምናዎችን የወሰዱ እና ለ COVID-19 ክትባት በቂ የበሽታ መከላከያ ምላሽ ላይሰጡ የሚችሉ ወይም
- ▶ ለ COVID-19 ክትባት(ቶች) ወይም ለ COVID-19 የክትባት ንጥረ ነገር(ሮች) ባላቸው ከባድ የአጸፋዊ ምላሽ (እንደ ከባድ የአለርጂ አጸፋዊ ምላሽ የመሳሰሉ) ታሪክ ምክንያት የተነሳ የ COVID-19ክትባትን ለመቀበል ብቁ ያልሆኑ ናቸው።

ማስታወሻ

ኤቩሼልድ (EVUSHELD) ክትባት እንዲወሰዱ ለሚመከሩ ሰዎች የክትባት ምትክ አይደለም።



ኤቩሼልድ (EVUSHELD) ከመውሰዱ በፊት ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ምን መናገር አለብኝ?

የሚከተሉት ነገሮች ካሉብዎት ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ይነገሩ፡-

- የትኛውም አይነት አለርጂዎች ካሉብዎት
- ዝቅተኛ የደም ፕሌትሌቶች ቁጥር፣ የደም መፍሰስ ችግር፣ ወይም የፀረ-ደም መርጋት መድኃኒቶችን እየወሰዱ ከሆነ (የደም መርጋቶችን ለመከላከል)
- የልብ ድካም ወይም ስትሮክ አጋጥሞት ከሆነ፣ ሌላ የልብ ችግር ካሉብዎት፣ ወይም ከፍተኛ የሆነ ከልብ ጋር ለተያያዙ (የልብ) ክስተቶች የመጋለጥ አደጋ ካልዎት
- ነፍሱ-ጡር ከሆኑ ወይም ለማርገዝ ዕቅድ ካልዎት
- ልጅ እያጠቡ ከሆነ
- የትኛውም ከባድ ህመም ካሉብዎት
- ማንኛውንም መድኃኒቶች እየወሰዱ ከሆነ (በሃኪም የታዘዙ፣ ካለማዘዣ የሚዋሰዷቸው፣ ቫይታሚኖች ወይም የአፅዋት ውጤቶች)

በቀጠሮ ዓይ ምን መጠበቅ ይኖርብኛል?

- ▶ ኤቩሼልድ (EVUSHELD) ሁለት መድኃኒቶችን የያዘ ነው፣ እነርሱም ቲክሳጌቪሚብ (tixagevimab) እና ሲልጋቪሚብ (cilgavimab) ናቸው።
- ▶ እርስዎ የኤቩሼልድን (EVUSHELD) 1 ደዝ ወይም መጠን ይወስዱ፣ ይህም 2 የተለያዩ መርፊዎችን (ቲክሳጌቪሚብን (tixagevimab) እና ሲልጋቪሚብን (cilgavimab)) የያዘ ነው።
- ▶ ኤቩሼልድ (EVUSHELD) በጠንቻዎ ውስጥ በ2 መርፊዎች በጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ይሰጥዎታል። መርፊዎቹ ብዙውን ጊዜ፣ አንድ ከሌላው በኋላ ሲሰጡ፣ በእያንዳንዱ መቀመጫዎ በኩል1 ይሰጣሉ።

መርፊዎቹን ከተወጉ በኋላ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ለ 1 ሰዓት ያህል ይከታተልዎታል። የአለርጂ አጸፋዊ ምላሾች (allergic reactions) ወይም ከልብ ጋር የተያያዙ (የልብ) ክስተቶች፣ በተለይም ከልብ ጋር የተያያዙ ክስተቶች ታሪክ ባላቸው ታካሚዎች ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ። አጸፋዊ ምላሾቹ (reactions) ከባድ ወይም ለሕይወት አስጊ ሊሆኑ ይችላሉ።



ኤቩሼልድን (EVUSHELD) የት ማግኘት እችላለሁ?

የኤቩሼልድ (EVUSHELD) መገኛ ቦታዎች በ VDH የ COVID-19 ሕክምና ጠቋሚ መሳሪያ ላይ ይገኛሉ። ለንኲ በቨርጂኒያ ውስጥ ህብረተሰቡ እና አቅራቢዎች የህክምና ጣቢያዎችን ወይም ቦታዎችን እንዲያገኙ የሚያስችል በ VDH ድረ-ገጽ ላይ በድረ-ገጽ የተሳሰረ ካርታ (interactive map) እና ማጠቃለያ ሰነደዎች የያዘ ነው። <https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>

ኤቩሼልድ (EVUSHELD) የሚቀርበው ያለክፍያ ነው፣ነገር ግን የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ መርፊውን የመሰጫ (መርፊ ለመውጋት) ክፍያ ሊያሰክፍል ይችላል።